

# “በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሥር የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት አስቸኳይ ስብሰባ አደረጉ ”

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤ የጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ጥር 25 እና 26 ቀን 2004 ዓ. ም በቻርለት ሰሜን ካሮላይና ተካሄዷል። ስብሰባው የተጠራው አብያተ ክርስቲያናቱ ሀገረ ስብከቱ የሚደረገውን መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ለመመልከት ዓመታዊ እቅድ አፈጻጸም ለመገምገምና በቅዱስ ሲኖዶስ ፈቃድ የተመሰረተውን ሀገረ ስብከት መዋቅር ተቀብለው በኃላፊነት ላይ ካለው የሀገረ ስብከቱ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤ ጋር ላለመስራት ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል ሊቀ ጳጳስ በወሰዱት የተናጠል አካሌድ የተፈጠረውን ችግር በመመርመር መፍትሔ እንዴት ሊገኝ እንደሚችል ለመመካከር እና የቤተ ክርስቲያን መዋቅር የበለጠ ተጠብቆ የሚሄድበትን መንገድ ለመነጋገር ነው። በዚህ ስብሰባ ላይ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል ሊቀ ጳጳስ በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ የተመሰረተውን ሀገረ ስብከትና በሕጋዊ መንገድ የተመረጠውን አስተዳደር መንፈሳዊ ጉባኤ በትክክል አምነውበት ቢገኙ ለብፁዕነታቸው ክብር ለቤተክርስቲያንም ሰላም ይሰጥ እንደነበረ የጉባኤው አባላት ገልጸዋል። ይህ የተፈጠረው ችግር መፍትሔ እንዲያገኝ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤልም ከቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በመረዳት ወደ ትክክለኛው መንገድ ሲመጡ መሆኑን የሁሉም ምኞት እንደነበር ተገልጿል። 12 አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት በአንድ ሀሳብ በመስማማት ችግሩ በቅዱስ ሲኖዶስ በኩል መፍትሔ ሊሰጠው እንደሚገባ በማመን ለሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያናቱ የበላይ አመራር አካላት ማለትም ከብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽ/ቤት ከቅዱስ ሲኖዶስ ጽ/ቤትና ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽ/ቤት ጋር በቅርበት መፍትሔ ለማፈላለግ የሚቻልበት አማራጭ በሰፊው ውይይት ተደርጓል። ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ለቤተ ክርስቲያን መዋቅር መጠበቅ የሚቻላቸውን ሁሉ ጥረት እንደሚያደርጉ ለጉባኤው አረጋግጠዋል። በጉባኤው ላይ ከተፈጠረው ወቅታዊ ችግር በተጨማሪ ፤ በሀገረ ስብከቱ በመዋቅር ሥር ያልተካተቱ አብያተ ክርስቲያናትን በተመለከተ ተቀራርቦ ያለውንም ችግር በማቃለል በአንድ መዋቅር ሥር ተካቶ ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም የጋራ ተግባር ማከናወን እንዴት እንደሚቻል ፤ የቤተ ክርስቲያንን መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የበለጠ የሚያጠናክር የምዕራብ ተወላጆች የሆኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባላት ጋር ሊሰሩ ስለሚገባቸው ስራዎችና በአሜሪካ ያሉ ሕጻናትን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ለማስተማር የሚቻልበትን መንገድ ለማመቻቸት እቅድ ተይዟል። የካህናትን አቅም ለማሳደግ ፤ ለገዳማትና አድባራት ድጋፍ ስለማድረግ ፤ በስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ አገልግሎት በኩልም የበለጠ ተጠናክሮ የሚሄድበትን መንገድ ጉባኤው ተነጋግሯል። ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት መኖሩን አላውቅም ማለታቸው ሁሉንም ሰው ያስገረመ ሲሆን ከዚህ በፊት የሀገረ ስብከቱ መንበረ ጳጳስና ተገኝተው ያሳለፉትን ጊዜ የጉባኤው አባላት አስታውሰዋል ፤ በቃልና በጽሑፍ ከብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የተሰጠው ማብራሪያ ከእውነት ጋር የሚጋጭ ፤ ሰላምን የማያመጣ እና የበለጠ ልዩነትን የሚያስፋ በመሆኑ የሀገረ ስብከቱ ጽ/ቤት ተገቢውን ምላሽ መስጠት እንደሚገባው የጉባኤው አባላት በሙሉ ድምጽ ተስማምተዋል። የጉባኤው አባላት ችግሩ መፍትሔ አግኝቶ የቤተ ክርስቲያን አንድነት የበለጠ ተጠናክሮ በጋራ ለአንድ ዓላማ መስራት የሚቻልበት መንገድ ለማየት ሁሉም መንፈሳዊ ምኞታቸው መሆኑን በመግለጽ ጉዳዩን ሁሉም በጸሎት እንዲያስበው በማሳሰብ

፤ ጉባኤውንም በማስተናገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉትን የአንቀጸ ምሕረት በዓታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ መልአክ ብርሃናት አደራው ንጉሴን ፤ የሰበካ ጉባኤ አባላትንና ምእመናንን በማመስገን፤ የሚቀጥለው ጉባኤም በደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ሉብል ኬንታኪ እንዲሆን በመስማማት ጉባኤው ተጠናቋል።